

# SUMMER CAFE MENU ሠመር ካፌ የምግብ ዝርዝር

2026

| ቁርስ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                         |                                                           |                           |                                                    |                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                |                                          |                                     |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| ካሎሪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ካርቦይድሬትስ (CARB)              | ካሎሪ                     | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                           | ካሎሪ                       | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                    | ካሎሪ                                                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)                          | ካሎሪ                                                                                                                                                            | ካርቦይድሬትስ (CARB)                          | ካሎሪ                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)      |
| ፓንኬክ ከ/ማጣፈጫ ጋር እርጋ/የግርት 4 oz<br>አፕል ጭማቂ<br>60                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210<br>120<br>80<br>15       | 35<br>31<br>15<br>14    | ማጣፈጫ ቅመም የገባበት ሥጋ እና ጅዝ ቁርስ ታኮ የተከተፈ ኮክ በኩባያ              | 334<br>82<br>32<br>19     | 4 oz የግርት (1 oz/አውንስ=28.349 ግራም)<br>ግራፍላ ብርቱካን ጭማቂ | 80<br>220<br>34<br>9                                                | ቀረጥ ያለው ሆል ግሬን ሙልሙል ጅዝ ኩብስ የተከተፈ ኮክ በኩባያ | 242<br>90<br>82<br>19                                                                                                                                          | 38<br>1<br>19                            | ተርኪ ሶሴጅ እንቁላል & ጅዝ ፖኪት ሳንዱች አፕል ጭማቂ | 200<br>60<br>25<br>8 |
| አማራጭ ምግቦች፡- ብሉብሪ ችክስ፣ 4.5oz አፕልሶስ ኩባያ፣ 1/2c ጭማቂ እና ወተት                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                         |                                                           |                           |                                                    |                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                |                                          |                                     |                      |
| ምሳ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                         |                                                           |                           |                                                    |                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                |                                          |                                     |                      |
| ሰኞ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ካሎሪ                          | ካርቦይድሬትስ (CARB)         | ማክሰኞ                                                      | ካሎሪ                       | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                    | ረቡዕ                                                                 | ካሎሪ                                      | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                                                                                                                                | ሐሙስ                                      | ካሎሪ                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)      |
| 06/29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ካሎሪ                          | ካርቦይድሬትስ (CARB)         | 06/30                                                     | ካሎሪ                       | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                    | 07/01                                                               | ካሎሪ                                      | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                                                                                                                                | 07/02                                    | ካሎሪ                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)      |
| ጅዝ ክረንቸርስ ማሪናራ በኩባያ ትናንሽ ካሮት ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር አፕልሶስ በኩባያ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 426<br>40<br>30<br>142<br>60 | 42<br>7<br>7<br>1<br>15 | የተጠበሰ የዶሮ ድረምስቲክ ከ ሆግ ዲነር ሙልሙል ጋር ጥምዝ የተከተፈ ድንች ትኩስ ፍራ ፍሬ | 280<br>78<br>50<br>20-127 | 6<br>15<br>7<br>7-33                               | ሚኒ ችክን ኮርን ዶግስ ራዝ-ኤ-ዳዝል ቬጂ ሰላሽ ትኩስ ፍራ ፍሬ                            | 263<br>60<br>20-127                      | 22<br>15<br>7-33                                                                                                                                               | ጅዝ ሆግ ፒዛ ሳይድ ሳላድ ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር ትኩስ ፍራ ፍሬ | 320<br>21<br>142<br>20-127          | 36<br>4<br>1<br>7-33 |
| 07/06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ካሎሪ                          | ካርቦይድሬትስ (CARB)         | 07/07                                                     | ካሎሪ                       | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                    | 07/08                                                               | ካሎሪ                                      | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                                                                                                                                | 07/09                                    | ካሎሪ                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)      |
| ጅዝን ፓቲ በ ሆግ ሙልሙል እንደሰጠው አይነት ስጋ ወይም ፍራፍሬ ያለው ምግብ ትናንሽ ካሮት ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር አፕልሶስ በኩባያ                                                                                                                                                                                                                                                   | 342<br>30<br>142<br>60       | 36<br>7<br>1<br>15      | ጅዝ ፒል አፓርትስ ማሪናራ በኩባያ ትኩስ ፍራ ፍሬ ጥምዝ የተከተፈ ድንች             | 303<br>40<br>20-127<br>50 | 36<br>7<br>7-33<br>7                               | ሚኒ ችክን ኮርን ዶግስ ሰለርይ ስቲክስ & ትናንሽ ተማቲም /የተደባ ለቀ አትክልት (ራንች) ትኩስ ፍራ ፍሬ | 263<br>11<br>142<br>20-127               | 22<br>2<br>1<br>7-33                                                                                                                                           | ጅዝ ሆግ ፒዛ ራዝ-ኤ-ዳዝል ቬጂ ሰላሽ ትኩስ ፍራ ፍሬ       | 320<br>60<br>20-127                 | 36<br>15<br>7-33     |
| 07/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ካሎሪ                          | ካርቦይድሬትስ (CARB)         | 07/14                                                     | ካሎሪ                       | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                    | 07/15                                                               | ካሎሪ                                      | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                                                                                                                                | 07/16                                    | ካሎሪ                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)      |
| ጅዝ ክረንቸርስ ማሪናራ በኩባያ ትናንሽ ካሮት ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር አፕልሶስ በኩባያ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 426<br>40<br>30<br>142<br>60 | 42<br>7<br>7<br>1<br>15 | የተጠበሰ የዶሮ ድረምስቲክ ከ ሆግ ዲነር ሙልሙል ጋር ጥምዝ የተከተፈ ድንች ትኩስ ፍራ ፍሬ | 280<br>78<br>50<br>20-127 | 6<br>15<br>7<br>7-33                               | ሚኒ ችክን ኮርን ዶግስ ራዝ-ኤ-ዳዝል ቬጂ ሰላሽ ትኩስ ፍራ ፍሬ                            | 263<br>60<br>20-127                      | 22<br>15<br>7-33                                                                                                                                               | ጅዝ ሆግ ፒዛ ሳይድ ሳላድ ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር ትኩስ ፍራ ፍሬ | 320<br>21<br>142<br>20-127          | 36<br>4<br>1<br>7-33 |
| 07/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ካሎሪ                          | ካርቦይድሬትስ (CARB)         | 07/21                                                     | ካሎሪ                       | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                    | 07/22                                                               | ካሎሪ                                      | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                                                                                                                                | 07/23                                    | ካሎሪ                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)      |
| ጅዝን ፓቲ ሆግ ሙልሙል ትናንሽ ካሮት ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር አፕልሶስ በኩባያ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342<br>30<br>142<br>60       | 36<br>7<br>1<br>15      | ጅዝ ፒል አፓርትስ ማሪናራ በኩባያ ትኩስ ፍራ ፍሬ ጥምዝ የተከተፈ ድንች             | 303<br>40<br>20-127<br>50 | 36<br>7<br>7-33<br>7                               | ሚኒ ችክን ኮርን ዶግስ ሰለርይ ስቲክስ & ትናንሽ ተማቲም /የተደባ ለቀ አትክልት (ራንች) ትኩስ ፍራ ፍሬ | 263<br>11<br>142<br>20-127               | 22<br>2<br>1<br>7-33                                                                                                                                           | ጅዝ ሆግ ፒዛ ራዝ-ኤ-ዳዝል ቬጂ ሰላሽ ትኩስ ፍራ ፍሬ       | 320<br>60<br>20-127                 | 36<br>15<br>7-33     |
| 07/27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ካሎሪ                          | ካርቦይድሬትስ (CARB)         | 07/28                                                     | ካሎሪ                       | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                    | 07/29                                                               | ካሎሪ                                      | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                                                                                                                                | 07/30                                    | ካሎሪ                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)      |
| ጅዝ ክረንቸርስ ማሪናራ በኩባያ ትናንሽ ካሮት ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር አፕልሶስ በኩባያ                                                                                                                                                                                                                                                                                | 426<br>40<br>30<br>142<br>60 | 42<br>7<br>7<br>1<br>15 | የተጠበሰ የዶሮ ድረምስቲክ ከ ሆግ ዲነር ሙልሙል ጋር ጥምዝ የተከተፈ ድንች ትኩስ ፍራ ፍሬ | 280<br>78<br>50<br>20-127 | 6<br>15<br>7<br>7-33                               | ሚኒ ችክን ኮርን ዶግስ ራዝ-ኤ-ዳዝል ቬጂ ሰላሽ ትኩስ ፍራ ፍሬ                            | 263<br>60<br>20-127                      | 22<br>15<br>7-33                                                                                                                                               | ጅዝ ሆግ ፒዛ ሳይድ ሳላድ ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር ትኩስ ፍራ ፍሬ | 320<br>21<br>142<br>20-127          | 36<br>4<br>1<br>7-33 |
| 08/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ካሎሪ                          | ካርቦይድሬትስ (CARB)         | 08/04                                                     | ካሎሪ                       | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                    | 08/05                                                               | ካሎሪ                                      | ካርቦይድሬትስ (CARB)                                                                                                                                                | 08/06                                    | ካሎሪ                                 | ካርቦይድሬትስ (CARB)      |
| ጅዝን ፓቲ ሆግ ሙልሙል ትናንሽ ካሮት ከ/ራንች ማጣፈጫ ጋር አፕልሶስ በኩባያ                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 342<br>30<br>142<br>60       | 36<br>7<br>1<br>15      | ጅዝ ፒል አፓርትስ ማሪናራ በኩባያ ትኩስ ፍራ ፍሬ ጥምዝ የተከተፈ ድንች             | 303<br>40<br>20-127<br>50 | 36<br>7<br>7-33<br>7                               | ሚኒ ችክን ኮርን ዶግስ ሰለርይ ስቲክስ & ትናንሽ ተማቲም /የተደባ ለቀ አትክልት (ራንች) ትኩስ ፍራ ፍሬ | 263<br>11<br>142<br>20-127               | 22<br>2<br>1<br>7-33                                                                                                                                           | ጅዝ ሆግ ፒዛ ራዝ-ኤ-ዳዝል ቬጂ ሰላሽ ትኩስ ፍራ ፍሬ       | 320<br>60<br>20-127                 | 36<br>15<br>7-33     |
| ለአትክልት ብቻ ተመጋቢዎች አማራጭ ምግቦች (1/2c ፍራፍሬ፣ 1/2c ኩባያ ፍራፍሬ ወይም ጭማቂ፣ ወተት)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                         |                                                           |                           |                                                    |                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                |                                          |                                     |                      |
| <p>ችክን ናጌትስ <sup>v</sup> w/ በመጭለፊያ (323 cal/42 ግ/ግራም ካርቦይድሬት) አቸሎኒ ቅቤ &amp; ጄሊ ሆግ ሳንዱች<sup>v</sup> (591 ካሎሪ/64 ግራም ካርቦይድሬት)</p> <p>ሥጋ የሌለው ከጉለትን ነጻ/ስንጅ፣ (2)-ሁመስ በኩባያ<sup>v</sup> (220 ካሎሪ/36 ግራም ካርቦይድሬት)ወይም (2)-ጅዝ ኩብስ (180 ካሎሪ/2 ግራም ካርቦይድቴትስ) ከ/ ሆግ የጂጨለድ ቶስቲቶ (110 ካሎሪ/19 ግራም ካርቦ ሃድሬትስ)፣ ሣላሳ በኩባያ (25 ካሎሪ/5 ግራም ካርቦ ሃድሬትስ)</p> |                              |                         |                                                           |                           |                                                    |                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                |                                          |                                     |                      |
| የምግብ ዝርዝር መግለጫ፡- ካል/Cal = ካሎሪስ/Calories ካርብ/Carb = ካርቦይድሬትስ/Carbohydrates <sup>v</sup> = ቬጅተሪያን/Vegan ሆግ/WG = ሆል ግራን/Whole Grain የአሳማ ሥጋ የለበትም/No Pork Products                                                                                                                                                                      |                              |                         |                                                           |                           |                                                    |                                                                     |                                          | የካሎሪ መጠን/ዳቦው ውስጥ ያለ የካርቦይድሬት መጠን/እህል (የካሎሪ መጠን/በግራም) ሆግ ሆምበርግር ሙልሙል፡ 140 / 27 ዲነር ሮል/ሙልሙል፡ 78/15 በጭልፋ፡ 110 / 19 ብሉብሪ ችክስ ሲሪየል፡ 240 / 46 ሀኒ ጂሪአስ ስሪያል፡ 210 / 44 |                                          |                                     |                      |
| ከእያንዳንዱ ምግብ ጋር የተለያየ ፍራፍሬ እና ወተት ይኖራል፡ ፍራፍሬ፡- ካሎሪስ 20-127 ካርቦይድሬትስ 7-33 ወተት፡- ካሎሪስ 90-120 ካርቦ ሃድሬትስ 13-20 ሳክቶስ-ነጻ ወተት፡ ካሎሪስ 90 ካርቦይድሬትስ 13                                                                                                                                                                                           |                              |                         |                                                           |                           |                                                    |                                                                     |                                          |                                                                                                                                                                |                                          |                                     |                      |